

መጽሐፈ መክብብ

Ecclesiastes

መጽሐፈ መክብብ

ምዕራፍ 1።	3
ምዕራፍ 2።	4
ምዕራፍ 3።	5
ምዕራፍ 4።	6
ምዕራፍ 5።	7
ምዕራፍ 6።	8
ምዕራፍ 7።	9
ምዕራፍ 8።	10
ምዕራፍ 9።	11
ምዕራፍ 10።	12
ምዕራፍ 11።	13
ምዕራፍ 12።	14

መጽሐፈ መክብብ (Ecclesiastes)

ምዕራፍ 1።

1፤ በኢየሩሳሌም የነገሠ የሰባኪው የዳዊት ልጅ ቃል።

2፤ ሰባኪው። ከንቱ፣ ከንቱ፣ የከንቱ ከንቱ ሁሉ ከንቱ ነው ይላል።

3፤ ከፀሐይ በታች በሚደክምበት ድካም ሁሉ የሰው ትርፉ ምንድር ነው?

4፤ ትውልድ ይሄዳል፣ ትውልድም ይመጣል፤ ምድር ግን ለዘላለም ነው።

5፤ ፀሐይ ትወጣለች፣ ፀሐይም ትገባለች፣ ወደምትወጣበትም ስፍራ ትቸኩላለች።

6፤ ነፋስ ወደ ደቡብ ይሄዳል፣ ወደ ሰሜንም ይዞራል፤ ዘወትር በዙሪቱ ይዞራል፣ ነፋስም በዙሪቱ ደግሞ ይመለሳል።

7፤ ፈሳሾች ሁሉ ወደ ባሕር ይሄዳሉ፣ ባሕሩ ግን አይሞላም፤ ፈሳሾች ወደሚሄዱበት ስፍራ እንደ ገና ወደዚያ ይመለሳሉ።

8፤ ነገር ሁሉ ያደክማል ሰው ይናገረው ዘንድ አይችልም፤ ዓይን ከማየት አይጠግብም፣ ጆሮም ከመስማት አይሞላም።

9፤ የሆነው ነገር እርሱ የሚሆን ነው፣ የተደረገውም ነገር እርሱ የሚደረግ ነው፤ ከፀሐይም በታች አዲስ ነገር የለም።

10፤ ማንም። እነሆ፣ ይህ ነገር አዲስ ነው ይል ዘንድ ይችላል? እርሱ ከእኛ በፊት በነበሩት ዘመናት ተደርጎአል።

11፤ ለፊተኞቹ ነገሮች መታሰቢያ የላቸውም፤ ከኋለኞቹም ነገሮች ከእነርሱ በኋላ በሚነሡት ሰዎች ዘንድ መታሰቢያ አይገኝላቸውም።

12፤ እኔ ሰባኪው በእስራኤል ላይ በኢየሩሳሌም ንጉሥ ነበርሁ።

13፤ ከሰማይም በታች የተደረገውን ሁሉ በጥበብ አፈልግና አመረምር ዘንድ ልቤን አተጋሁ፤ እግዚአብሔር ይደክሙባት ዘንድ ይህችን ለሰው ልጆች የሰጠ ክፉ ጥረት ናት።

14፤ ከፀሐይ በታች የተሠራውን ሥራ ሁሉ አየሁ፤ እነሆም፣ ሁሉ ከንቱ ነው፣ ነፋስንም እንደ መከተል ነው።

15፤ ጠማማ ይቀና ዘንድ አይችልም፤ ጎደሎም ይቆጠር ዘንድ አይችልም።

16፤ እኔ በልቤ። እነሆ፣ ከእኔ አስቀድመው በኢየሩሳሌም ላይ ከነበሩት ሁሉ ይልቅ ጥበብን አብዝኜ ጨመርሁ፤ ልቤም ብዙ ጥበብንና እውቀትን ተመለከተ ብዬ ተናገርሁ።

17፤ ጥበብንና ዕብደትን ሞኝነትንም አውቅ ዘንድ ልቤን ሰጠሁ፤ ይህም ደግሞ ነፋስን እንደ መከተል እንደ ሆነ አስተዋልሁ።

18፤ በጥበብ መብዛት ትካዜ ይበዛልና፤ እውቀትንም የሚጨምር ኅዘንን ይጨምራልና።

ምዕራፍ 2።

1፤ እኔ በልቤ። ና በደስታም እፈትንሃለሁ። መልካምንም ቅመስ አልሁ፤ ይህም ደግሞ እነሆ ከንቱ ነበረ።

2፤ ሳቅን። ዕብድ ነህ፤ ደስታንም። ምን ታደርጋለህ? አልሁት።

3፤ የሰው ልጆች በሕይወታቸው ዘመን ሁሉ ከፀሐይ በታች ሊሠሩት መልካም ነገር ምን እንደ ሆነ እስካይ ድረስ ልቤ በጥበብ እየመራኝ፤ ሰውነቴን በወይን ጠጅ ደስ ለማሰኘት ስንፍናንም ለመያዝ በልቤ መረመርሁ።

4፤ ትልቅ ሥራን ሠራሁ። ቤቶችንም አደረግሁ። ወይንም ተከልሁ፤

5፤ አትክልትንና ገነትን አደረግሁ። ልዩ ልዩ ፍሬ ያለባቸውንም ዛፎች ተከልሁባቸው፤

6፤ በዱር የተተከሉትን ዛፎች አጠጣበት ዘንድ የውኃ ማጠራቀሚያ አደረግሁ።

7፤ ወንዶችንና ሴቶችን ባሪያዎች ገዛሁ። የቤት ውልድ ባሪያዎችም ነበሩኝ፤ ከእኔ አስቀድመው በኢየሩሳሌም ከነበሩት ሁሉ ይልቅ ብዙ ከብቶችና መንጋዎች ነበሩኝ።

8፤ ብርንፍ ወርቅን የከበረውንም የነገሥታትና የአውራጆችን መዝገብ ሰበሰብሁ፤ አዝማሪዎችንና አርሆዎችን የሰዎች ልጆችንም ተድላ እጅግ የበዙ ሴቶችንም አከማቸሁ።

9፤ ታላቅም ሆንሁ። ከእኔም አስቀድመው በኢየሩሳሌም ከነበሩት ሁሉ ይልቅ ከበርሁ፤ ደግምም ጥበቤ ከእኔ ጋር ጸንታ ቀረች።

10፤ ዓይኖቼንም ከፈለጉት ሁሉ አልከለከልኋቸውም፤ ልቤም በድካሜ ሁሉ ደስ ይለው ነበርና ልቤን ከደስታ ሁሉ አላረቅሁትም ከድካሜም ሁሉ ይህ እድል ፈንታዬ ሆነ።

11፤ እጄ የሠራቻችን ሥራዬን ሁሉ የደከምሁበትንም ድካሜን ሁሉ ተመለከትሁ፤ እነሆ። ሁሉ ከንቱ ነፋስንም እንደ መከተል ነበር፤ ከፀሐይ በታችም ትርፍ አልነበረም።

12፤ እኔም ጥበብን ዕብድትንና ስንፍናን አይ ዘንድ ተመለከትሁ፤ በፊት ከተደረገው በቀር፤ ከንጉሥ በኋላ የሚመጣው ሰው ምን ያደርጋል?

13፤ እኔም ብርሃን ከጨለማ እንደሚበልጥ እንዲሁ ጥበብ ከስንፍና እንዲበልጥ አየሁ።

14፤ የጠቢብ ዓይኖች በራሱ ላይ ናቸው። ሰነፍ ግን በጨለማ ይሄዳል፤ ደግሞ ለሁለቱ መጨረሻቸው አንድ እንደ ሆነ አስተዋልሁ።

15፤ እኔም በልቤ። ለሰነፍ የሚደርሰው ለእኔም ይደርሳል፤ ለምን እጅግ ጠቢብ ሆንሁ? አልሁ። የዚያን ጊዜም በልቤ። ይህ ደግሞ ከንቱ ነው አልሁ።

16፤ በሚመጣው ዘመን ነገር ሁሉ የተረሳ ይሆናልና ለዘላለም የሚሆን የጠቢብና የሰነፍ መታሰቢያ አይገኝም። አዬ ጉድ! ጠቢብ ከሰነፍ ጋር እንዴት ይሞታል!

17፤ ከፀሐይም በታች የተሠራው ሥራ ሁሉ ከብድብኛልና ሕይወትን ጠላሁ፤ ሁሉም ከንቱ ነፋስንም እንደ መከተል ነው።

18፤ ከእኔ በኋላ ለሚመጣው ሰው እተወዋለሁና ከፀሐይ በታች የደከምሁበትን ሁሉ ጠላሁት።

19፤ ጠቢብ ወይም ሰነፍ እንዲሆን የሚያውቅ ሰው ማን ነው? ከፀሐይ በታች በደከምሁበትና ጠቢብ በሆንሁበት በድካሜ ሁሉ ላይ ጌታ ይሆንበታል፤ ይህም ደግሞ ከንቱ ነው።

20፤ እኔም ተመልሼ ልቤን ከፀሐይ በታች በደከምሁበት ድካም ሁሉ ተስፋ አስቆረጥሁት።

21፤ ሰው በጥበብና በእውቀት በብልሃትም ከደከም በኋላ ለሌላ ላልደከመበት ሰው ያወርሰዋልና፤ ይህም ደግሞ ከንቱ ትልቅም መከራ ነው።

22፤ ከፀሐይ በታች በደከመበት ድካም ሁሉና በልቡ አሳብ የሰው ጥቅም ምንድር ነው?

23፤ ዘመኑ ሁሉ ኅዘን፣ ጥረትም ትካዜ ነው፤ ልቡም በሌሊት አይተኛም፤ ይህም ደግሞ ከንቱ ነው።

24፤ ለሰው ከሚበላና ከሚጠጣ በድካሙም ደስ ከሚለው በቀር የሚሻለው ነገር የለም፤ ይህም ደግሞ ከእግዚአብሔር እጅ እንደ ተሰጠ አየሁ።

25፤ ያለ እርሱ ፈቃድ የበላ ደስ ብሎትም ተድላን የቀመሰ ማን ነው?

26፤ እርሱም ደስ ለሚያሰኘው ሰው ጥበብንና እውቀትን ደስታንም ይሰጠዋል፤ ለኃጢአተኛ ግን እግዚአብሔርን ደስ ለሚያሰኘው ሰው ይሰጥ ዘንድ እንዲሰበሰብና እንዲያከማች ጥረትን ይሰጠዋል። ይህም ደግሞ ከንቱ ነፋስንም እንደ መከተል ነው።

ምዕራፍ 3።

1፤ ለሁሉ ዘመን አለው፣ ከሰማይ በታችም ለሆነ ነገር ሁሉ ጊዜ አለው።

2፤ ለመወለድ ጊዜ አለው፣ ለመሞትም ጊዜ አለው፤ ለመትከል ጊዜ አለው፣ የተተከለውንም ለመንቀል ጊዜ አለው፤

3፤ ለመግደል ጊዜ አለው፣ ለመፈወስም ጊዜ አለው፤ ለማፍረስ ጊዜ አለው፣ ለመሥራትም ጊዜ አለው፤

4፤ ለማልቀስ ጊዜ አለው፣ ለመሳቅም ጊዜ አለው፤ ዋይ ለማለት ጊዜ አለው፣ ለመዝፈንም ጊዜ አለው፤

5፤ ድንጋይን ለመጣል ጊዜ አለው፣ ድንጋይንም ለመሰብሰብ ጊዜ አለው፤ ለመተቃቀፍ ጊዜ አለው፣ ከመተቃቀፍም ለመራቅ ጊዜ አለው፤

6፤ ለመፈለግ ጊዜ አለው፣ ለማጥፋትም ጊዜ አለው፤ ለመጠበቅ ጊዜ አለው፣ ለመጣልም ጊዜ አለው፤

7፤ ለመቅደድ ጊዜ አለው፣ ለመስፋትም ጊዜ አለው፤ ዝም ለማለት ጊዜ አለው፣ ለመናገርም ጊዜ አለው፤

8፤ ለመውደድ ጊዜ አለው፣ ለመጥላትም ጊዜ አለው፤ ለጦርነት ጊዜ አለው፣ ለሰላምም ጊዜ አለው።

9፤ ለሠራተኛ የድካሙ ትርፍ ምንድር ነው?

10፤ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ይደክሙበት ዘንድ የሰጣቸውን ጥረት አይቻለሁ።

11፤ ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ ሠራው፤ እግዚአብሔርም ከጥንት ጀምሮ እስከ ፍጻሜ ድረስ የሠራውን ሥራ ሰው መርምሮ እንዳያገኝ ዘላለምነትን በልቡ ሰጠው።

- 12፤ ሰው ደስ ከሚለውና በሕይወቱ ሳለ መልካምን ነገር ከሚያደርግ በቀር መልካም ነገር እንደሌለ አወቅሁ።
- 13፤ ደግሞም ሰው ሁሉ ይበላና ይጠጣ ዘንድ በድካሙም ሁሉ ደስ ይለው ዘንድ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው።
- 14፤ እግዚአብሔር ያደረገው ሁሉ ለዘላለም እንዲኖር አወቅሁ፤ ሊጨመርበት ወይም ከእርሱ ሊጎድል አይቻልም፤ እግዚአብሔርም በፊቱ ይፈሩ ዘንድ አደረገ።
- 15፤ አሁን ያለው በፊት ነበረ፤ የሚሆነውም በፊት ሆኖ ነበር፤ እግዚአብሔርም ያለፈውን መልሶ ይሻሻል።
- 16፤ ደግሞም ከፀሐይ በታች በፍርድ ስፍራ ኃጢአት፤ በጽድቅም ስፍራ ኃጢአት እንዳለ አየሁ።
- 17፤ እኔም በልቤ። በዚያ ለነገር ሁሉና ለሥራ ሁሉ ጊዜ አለውና በጻድቅና በኃጢአተኛ ላይ እግዚአብሔር ይፈርዳል አልሁ።
- 18፤ እኔ በልቤ ስለ ሰው ልጆች። እንደ እንስሳ መሆናቸውን እንዲያዩ እግዚአብሔር ይፈትናቸዋል አልሁ።
- 19፤ የሰው ልጆችና የእንስሳ እድል ፈንታ አንድ ነው፤ ድርሻቸውም ትክክል ነው፤ አንዱ እንደሚሞት ሌላውም እንዲሁ ይሞታል፤ የሁሉም እስተንፋስ አንድ ነው፤ ሁሉም ከንቱ ነውና ሰው ከእንስሳ ብልጫ የለውም።
- 20፤ ሁሉ ወደ አንድ ቦታ ይሄዳል፤ ሁሉ ከአፈር ነው ሁሉም ወደ አፈር ይመለሳል።
- 21፤ የሰው ልጆች ነፍስ ወደ ላይ እንደምትወጣ የእንስሳም ነፍስ ወደ ታች ወደ ምድር እንደምትወርድ የሚያውቅ ማን ነው?
- 22፤ ያም እድል ፈንታው ነውና ሰው በሥራው ደስ ከሚለው በቀር ሌላ መልካም ነገር እንደሌለው አየሁ፤ ከእርሱ በኋላ ሰው የሚሆነውን ያይ ዘንድ የሚያመጣው ማን ነው?

ምዕራፍ 4።

- 1፤ እኔም ተመለስሁ፤ ከፀሐይ በታችም የሚደረገውን ግፍ ሁሉ አየሁ፤ እነሆም፤ የተገፉት ሰዎች እንባ ነበረ፤ የሚያጽናናቸውም አልነበረም፤ በሚገፉአቸውም እጅ ኃይል ነበረ፤ እነርሱን ግን የሚያጽናናቸው አልነበረም።
- 2፤ እኔም እስከ ዛሬ በሕይወት ካሉት ይልቅ በቀድሞ ዘመን የሞቱትን አመሰግንሁ፤
- 3፤ ከእነዚህም ከሁለቱ ይልቅ ገና ያልተወለደው ከፀሐይም በታች የሚደረገውን ግፍ ያላየው ይሻሻል።
- 4፤ ደግሞም የሰውን ድካምና የብልሃት ሥራውን ሁሉ ተመለከትሁ፤ በባልንጀራውም ዘንድ ቅንዓት እንዲያስነሣ አየሁ፤ ይህም ደግሞ ከንቱ ነፋስንም እንደ መከተል ነው።
- 5፤ ሰነፍ እጆቹን ኮርትሞ ይቀመጣል፤ የገዛ ሥጋውንም ይበላል።
- 6፤ በድካምና ነፋስን በመከተል ከሁለት እጅ ሙሉ ይልቅ አንድ እጅ ሙሉ በዕረፍት ይሻሻል።
- 7፤ እኔም ተመለስሁ፤ ከፀሐይ በታችም ከንቱን ነገር አየሁ።

8፤ አንድ ሰው ብቻውን አለ፤ ሁለተኛው የለውም ልጅም ሆነ ወንድም የለውም፤ ለድካሙ ግን መጨረሻ የለውም፤ ዓይኖቹም ከባለጠግነት አይጠግቡም። ለማን እደከማለሁ፤ ሰውነቴንስ መልካሙን ነገር ለምን እነፍጋታለሁ? ይላል። ይህም ደግሞ ከንቱ ነገር ክፉም ጥረት ነው።

9፤ ድካማቸው መልካም ዋጋ አለውና አንድ ብቻ ከመሆን ሁለት መሆን ይሻላል።

10፤ ቢወድቁ አንዱ ሁለተኛውን ያነሣዋልና፤ አንዱ ብቻውን ሆኖ በወደቀ ጊዜ ግን የሚያነሣው ሁለተኛ የለውምና ወዮለት።

11፤ ሁለቱም በአንድነት ቢተኙ ይሞቃቸዋል፤ አንድ ብቻውን ግን እንዴት ይሞቀዋል?

12፤ አንዱም አንዱን ቢያሸንፍ ሁለቱ በፊቱ ይቆማሉ፤ በሦስትም የተገመደ ገመድ ፈጥኖ አይበጠስም።

13፤ ድሀና ጠቢብ ብላቴና ተግሣጽን መቀበል ከእንግዲህ ወዲህ ከማያውቅ ከሰነፍ ሽማግሌ ንጉሥ ይሻላል።

14፤ ምንም በመንግሥቱ አገር ደግሞ ችግረኛ ሆኖ ቢወለድ፤ ከግዙቱ ቤት ወደ መንግሥት ወጥቶአልና።

15፤ ከፀሐይ በታች የሚሄዱትን ሕያዋን ሁሉ በእርሱ ፋንታ ከሚነሣው ከሌላው ጎበዝ ጋር ሆነው አየሁ።

16፤ ከእርሱ በፊት የተገዙለት ሕዝብ ሁሉ አይቆጠሩም፤ በኋላ የሚመጡት ግን በእርሱ ደስ አይላቸውም። ይህም ደግሞ ከንቱ ነፋስንም እንደ መከተል ነው።

ምዕራፍ 5።

1፤ ወደ እግዚአብሔር ቤት በገባህ ጊዜ እግርህን ጠብቅ፤ ለመስማት መቅረብ ከሰነፍቶች መሥዋዕት ይበልጣልና፤ እነርሱም ክፉ እንዲያደርጉ አያውቁምና።

2፤ እግዚአብሔር በሰማይ፤ አንተም በምድር ነህና በአፍህ አትፍጠን፤ በእግዚአብሔርም ፊት ቃልን ይናገር ዘንድ ልብህ አይቸኸል፤ ስለዚህም ቃልህ ጥቂት ትሁን።

3፤ ሕልም በሥራ ብዛት ይታያል፤ እንዲሁም የሰነፍ ድምፅ በቃሉ ብዛት ይሰማል።

4፤ ሰነፍቶች ደስ አያሰኙትምና ለእግዚአብሔር ስእለት በተሳልህ ጊዜ ትፈጽመው ዘንድ አትዘግይ፤ የተሳልኸውን ፈጽመው።

5፤ ተሰለህ የማትፈጽም ብትሆን ባትሳል ይሻላል።

6፤ ሥጋህን በኃጢአት እንዳያስተው ለአፍህ አርነት አትሰጥ፤ በመልአክም ፊት። ስሕተት ነበረ አትበል፤ እግዚአብሔር በቃልህ ይቆጣ ዘንድ የእጅህንም ሥራ ያጠፋ ዘንድ ስለምን ትሻለህ?

7፤ ብዙ ሕልም ባለበት ዘንድ፤ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ቃል ባለበት ስፍራ በዚያ ብዙ ከንቱ ነገር አለ፤ አንተ ግን እግዚአብሔርን ፍራ።

8፤ ከፍ ካለው በላይ ከፍ ያለ ይመለከታልና፤ ከእነርሱም በላይ ደግሞ ሌሎች ከፍ ይላሉና በአገሩ ድሆች ሲገፉ፤ ፍርድና ጽድቅም ሲነጠቅ ባየህ ጊዜ በዚህ ነገር አታድንቅ።

9፤ በጠቅላላው ግን የአገሩ ጥቅም እርሻን የሚወድድ ንጉሥ ቢኖር ነው።

10፤ ብርን የሚወድድ ሰው ብርን አይጠግብም፤ ባለጠግነትንም የሚወድድ ትርፉን አይጠግብም፤ ይህም ደግሞ ከንቱ ነው።

11፤ ሀብት ሲበዛ የሚበሉት ይበዛሉ፤ ሀብቱን በዓይኑ ብቻ ከማየት በቀር ለባለቤቱ ምን ይጠቅመዋል?

12፤ እጅግ ወይም ጥቂት ቢበላ የሠራተኛ እንቅልፍ ጣፋጭ ነው የባለጠጋ ጥጋብ ግን እንቅልፍን ይከለክለዋል።

13፤ ከፀሐይ በታች የሚያሳዝን ክፉ ነገር አየሁ፤ ለመከራው በባለቤቱ ዘንድ የተቈጠበች ባለጠግነት ናት።

14፤ ያችም ባለጠግነት በክፉ ነገር ትጠፋለች፤ ልጅንም ቢወልድ በእጁ ምንም የለውም።

15፤ ከእናቱ ሆድ ራቁቱን እንደ ወጣ እንዲሁ እንደ መጣው ይመለሳል፤ ከጥረቱም በእጁ ሊወስድ የሚችለውን ምንም አያገኝም።

16፤ ይህም ደግሞ የሚያሳዝን ክፉ ነገር ነው፤ እንደ መጣ እንዲሁ ይሄዳል፤ ድካሙም ለነፋስ ከሆነ ጥቅሙ ምንድር ነው?

17፤ ዘመኑን ሁሉ በጨለማ በካዝን በብስጭት በደዌና በቀጣ ነው።

18፤ እነሆ፤ እኔ ያየሁት መልካምና የተዋበ ነገር ሰው እግዚአብሔር በሰጠው በሕይወቱ ዘመን ሁሉ ይበላና ይጠጣ ዘንድ፤ ከፀሐይ በታችም በሚደክምበት ድካም ሁሉ ደስ ይለው ዘንድ ነው፤ ይህ እድል ፈንታው ነውና።

19፤ እግዚአብሔር ለሰው ሁሉ ባለጠግነትንና ሀብትን መስጠቱ፤ ከእርስዎም ይበላና እድል ፈንታውን ይወስድ ዘንድ በድካሙም ደስ ይለው ዘንድ ማሠልጠኑ፤ ይህ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው።

20፤ እግዚአብሔር በልቡ ደስታን ስለ ሰጠው እርሱ የሕይወቱን ዘመን እጅግ አያስብም።

ምዕራፍ 6።

1፤ ከፀሐይ በታች ያየሁት ክፉ ነገር አለ፤ እርሱም በሰው ላይ እጅግ የከበደ ነው።

2፤ እግዚአብሔር ለሰው ሀብትንና ጥሪትን ከብርንም ሰጠው፤ ከወደደውም ሁሉ ለነፍሱ አልጎደለውም፤ ነገር ግን ሌላ ሰው ይበላዋል እንጂ ከእርሱ ይበላ ዘንድ እግዚአብሔር አላሠለጠነውም፤ ይህም ከንቱና ክፉ ደዌ ነው።

3፤ ሰው መቶ ልጆች ቢወልድ እጅግ ዘመንም በሕይወት ቢኖር ዕድሜውም እጅግ ዓመት ቢሆን፤ ነፍሱም መልካምን ባትጠግብ መቃብርንም ባያገኝ፤ እኔ ስለ እርሱ። ከእርሱ ይልቅ ጭንጋፍ ይሻላል አልሁ።

4፤ በከንቱ መጥቶአል በጨለማ ይሄዳል ስሙም በጨለማ ይሸፈናል፤

5፤ ደግሞም ፀሐይን አላየውም አላወቀውምም፤ ለዚህም ከዚያ ይልቅ ዕረፍት አለው።

6፤ ሺህ ዓመት ሁለት ጊዜ በሕይወት ቢኖር መልካምንም ባያይ፤ ሁሉ ወደ አንድ ስፍራ የሚሄድ አይደለምን?

7፤ የሰው ድካም ሁሉ ለአፉ ነው፤ ነፍሱ ግን አትጠግብም።

8፤ ከሰነፍ ይልቅ ለጥበበኛ ጥቅም ምንድር ነው? በሕያዋን ፊትስ መሄድ ለሚያውቅ ለድሀ ጥቅሙ ምንድር ነው?

9፤ በዓይን ማየት በነፍስ ከመቅበዝበዝ ይሻላል፤ ይህም ደግሞ ከንቱ ነፋስንም እንደ መከተል ነው።

10፤ የሆነው ስሙ አስቀድሞ ተጠራ፤ ሰውም እንደ ሆነ ታወቀ፤ ከእርሱ ከሚበረታው ጋር ይፋረድ ዘንድ አይችልም።

11፤ ከንቱን የሚያበዛ ብዙ ነገር አለና ለሰው ጥቅሙ ምንድር ነው?

12፤ ሰው በከንቱ ወራቱ ቊጥርና እንደ ጥላ በሚያሳልፈው ዘመኑ በሕይወቱ ሳለ ለሰው የሚሻለውን የሚያውቅ ማነው? ወይስ ለሰው ከፀሐይ በታች ከእርሱ በኋላ የሚሆነውን ማን ይነግረዋል?

ምዕራፍ 7።

1፤ ከመልካም ሽቱ መልካም ስም፤ ከመወለድ ቀንም የሞት ቀን ይሻላል።

2፤ ወደ ግብዣ ቤት ከመሄድ ወደ ልቅሶ ቤት መሄድ ይሻላል፤ እርሱ የሰው ሁሉ ፍጻሜ ነውና፤ ሕይወትም የሆነ በልቡ ያኖረዋልና።

3፤ ከሳቅ ጎዘን ይሻላል፤ ከፊት ጎዘን የተነሣ ልብ ደስ ይሰኛልና።

4፤ የጠቢባን ልብ በልቅሶ ቤት ነው፤ የሰነፎች ልብ ግን በደስታ ቤት ነው።

5፤ ሰው የሰነፎችን ዜማ ከሚሰማ ይልቅ የጠቢባንን ተግሣጽ መስማት ይሻለዋል።

6፤ ከድስት በታች እንደሚቃጠል እሾህ ድምፅ የሰነፍ ሳቅ እንዲሁ ነው፤ ይህም ደግሞ ከንቱ ነው።

7፤ ግፍ ጠቢቡን ያሳብደዋል፤ ጉቦም ልቡን ያጠፋዋል።

8፤ የነገር ፍጻሜ ከመጀመሪያው ይሻላል፤ ታጋሽም ከትዕቢተኛ ይሻላል።

9፤ በነፍስህ ለቊጣ ችኩል አትሁን ቊጣ በሰነፍ ብብት ያርፋልና።

10፤ ከዚህ ዘመን ይልቅ ያለፈው ዘመን ለምን ተሻለ? ብለህ አትናገር፤ የዚህን ነገር በጥብብ አትጠይቅምና።

11፤ ጥብብ ከርስት ጋር መልካም ነው፤ ፀሐይንም ለሚያዩ ሰዎች ትርፍን ይሰጣል።

12፤ የጥብብ ጥላ እንደ ገንዘብ ጥላ ናትና፤ የእውቀትም ብልጫዋ ጥብብ ገንዘብ ላደረጋት ሕይወትን እንድትሰጥ ነው።

13፤ የእግዚአብሔርን ሥራ ተመልከት፤ እርሱ ጠማማ ያደረገውን ማን ሊያቀናው ይችላል?

14፤ በመልካም ቀን ደስ ይበልህ፤ በክፉም ቀን ተመልከት፤ ሰው ከእርሱ በኋላ መርምሮ ምንም እንዳያገኝ እግዚአብሔር ይህንም ያንም እንደዚያ ሠርቶአል።

15፤ ጻድቅ በጽድቁ ሲጠፋ ጎጥእም በክፋቱ እጅግ ዘመን ሲኖር፤ ይህን ሁሉ ከንቱ በሆነ ዘመኔ አየሁ።

16፤ እጅግ ጻድቅ አትሁን፤ እጅግ ጠቢብም አትሁን፤ እንዳትጠፋ።

- 17፤ እጅግ ክፉ አትሁን፤ እልከኛም አትሁን፤ ጊዜህ ሳይደርስ እንዳትሞት።
- 18፤ እግዚአብሔርን የሚፈራ ከሁሉ ይወጣልና ይህን ብትይዝ ከዚያም ደግሞ እጅህን ባታርቅ መልካም ነው።
- 19፤ በከተማ ከሚኖሩ ከአሥር ገዢዎች ይልቅ ጥበብ ጠቢብን ታበረታለች።
- 20፤ በምድር ላይ መልካምን የሚሠራ ኃጢአትንም የማያደርግ ጻድቅ አይገኝምና።
- 21፤ ባሪያህ ሲረግምህ እንዳትሰማ በሚጫወቱበት ቃል ሁሉ ልብህን አትጣል፤
- 22፤ አንተ ደግሞ ሌሎችን እንደ ረገምህ ልብህ ያውቃልና።
- 23፤ ይህን ሁሉ በጥበብ ፈተንሁ፤ ጠቢብ እሆናለሁ አልሁ፤ እርስዎ ግን ከእኔ ራቀች።
- 24፤ የሆነው ራቀ እጅግም ጠለቀ፤ መርምሮ የሚያገኘውስ ማን ነው?
- 25፤ አውቅና እመረምር ዘንድ፤ ጥበብንና የነገሩን ሁሉ መደምደሚያ እፈልግ ዘንድ፤ ኃጢአትም ስንፍና፤ ስንፍናም እብደት እንደ ሆነች አውቅ ዘንድ እኔ በልቤ ዞርሁ።
- 26፤ እኔም ከሞት ይልቅ የመረረ ነገር መርምሬ አገኘሁ፤ እርስዎም ልብዎ ወጥመድና መርበብ የሆነ፤ እጆችዎም እግር ብረት የሆኑ ሴት ናት፤ በእግዚአብሔር ፊት መልካም የሆነ ከእርስዎ ያመልጣል፤ ኃጢአተኛ ግን ይጠመድባታል።
- 27፤ አንዱን በአንዱ ላይ ጨምሬ ወደ ነገሩ ሁሉ መደምደሚያ እደርስ ዘንድ፤ እነሆ፤ ይህን ነገር አገኘሁ ይላል ሰባኪው፤
- 28፤ ነፍሴ እስከ ዛሬ ድረስ ትሻታለች፤ ነገር ግን አላገኘሁም፤ ከሺህ ወንዶች አንድ አገኘሁ፤ ከእነዚያ ሁሉ መካከል ግን አንዲት ሴት አላገኘሁም።
- 29፤ እግዚአብሔር ሰዎችን ቅኖች አድርጎ እንደ ሠራቸው፤ እነሆ፤ ይህን ብቻ አገኘሁ፤ እነርሱ ግን ብዙ ብልሃትን ፈለጉ።

ምዕራፍ 8።

- 1፤ እንደ ጠቢብ የሆነ ሰው ማን ነው? ነገርንስ መተርጎም የሚያውቅ ማን ነው? የሰው ጥበብ ፊቱን ታበራለች፤ የፊቱንም ድፍረት ትለውጣለች።
- 2፤ እኔ። በእግዚአብሔር መሐላ ምክንያት የንጉሥን ትእዛዝ ጠብቅ እልሃለሁ።
- 3፤ የወደደውን ሁሉ ያደርጋልና ከፊቱ ትወገድ ዘንድ አትቸኸል፤ ክፉንም በማድረግ አትጽና።
- 4፤ የንጉሥ ቃል ኃይለኛ ነውና፤ ይህንስ ለምን ታደርጋለህ? ማን ይለዋል?
- 5፤ ትእዛዝን የሚጠብቅ ክፉን ነገር አያውቅም፤ የጠቢብም ልብ ጊዜንና ፍርድን ያውቃል።
- 6፤ የሰው መከራ በእርሱ ላይ እጅግ ስለ ሆነ ለነገር ሁሉ ጊዜና ፍርድ አለውና።
- 7፤ የሚሆነውንም አያውቅም፤ እንዴትስ እንደሚሆን የሚነግረው ማን ነው?

8፤ መንፈስን ለማስቀረት በመንፈስ ላይ ሥልጣን ያለው ሰው የለም፤ በሞቱም ቀን ሥልጣን የለውም፤ በሰልፍም ስንብቻ የለም፤ ኃጢአትም ሠራውን አያድነውም።

9፤ ይህን ሁሉ አየሁ፤ ከፀሐይም በታች ወደ ተደረገው ሥራ ሁሉ ልቤን ሰጠሁ፤ ሰው ሰውን ለመጉዳት ገዢ የሚሆንበት ጊዜ አለ።

10፤ እንዲሁም ጎጥኣን ተቀብረው አየሁ፤ ወደ ዕረፍትም ገቡ፤ ነገር ግን ቅን አድራጊዎች ከቅድስት ስፍራ ወጡ፤ በከተማይቱም ውስጥ ተረሱ፤ ይህም ደግሞ ከንቱ ነው።

11፤ በክፉ ሥራ ላይ ፈጥኖ ፍርድ አይፈረድምና ስለዚህ በሰው ልጆች ውስጥ ልባቸው ክፉን ለመሥራት ጠነከረ።

12፤ ኃጢአተኛ መቶ ጊዜ ክፉን ቢሠራ ዘመኑም ረጅም ቢሆን፤ እግዚአብሔርን ለሚፈሩት በፊቱም ለሚፈሩት ደኅንነት እንዲሆን አውቃለሁ፤

13፤ ለጎጥኣ ግን ደኅንነት የለውም፤ በእግዚአብሔርም ፊት አይፈራምና ዘመኑ እንደ ጥላ አትረዝምም።

14፤ በምድር የሚደረግ ከንቱ ነገር አለ፤ በጎጥኣን የሚደረገው ሥራ የሚደርስባቸው ጻድቃን አሉ፤ ለጻድቃንም የሚደረገው ሥራ የሚደርስባቸው ጎጥኣን አሉ፤ ይህም ደግሞ ከንቱ ነው አልሁ።

15፤ ከሚበላውና ከሚጠጣው ደስም ከሚለው በቀር ለሰው ከፀሐይ በታች ሌላ መልካም ነገር የለውምና እኔ ደስታን አመሰግንሁ፤ ከፀሐይም በታች ከድካሙ እግዚአብሔር በሰጠው በሕይወቱ ዘመን ይህ ደስታው ከእርሱ ጋር ይኖራል።

16፤ ጥበብን አውቅ ዘንድ በምድር የሚሆነውንም ድካም አይ ዘንድ ልቤን ሰጠሁ፤ በቀንና በሌሊት እንቅልፍን በዓይኑ የማይይ አለና፤

17፤ ከፀሐይም በታች የተደረገውን ሥራ መርምሮ ያገኝ ዘንድ ለሰው እንዳይቻለው የእግዚአብሔርን ሥራ ሁሉ አየሁ። ሰውም ሊፈልግ እጅግ ቢደክም መርምሮ አያገኘውም፤ ደግሞ ጠቢብ ሰው። ይህን አወቅሁ ቢል እርሱ ያኘው ዘንድ አይችልም።

ምዕራፍ 9።

1፤ ጻድቃንና ጠቢባን ሥራዎቻቸውም በእግዚአብሔር እጅ እንደ ሆኑ፤ ይህን ሁሉ እመረምር ዘንድ በልቤ አኖርሁ፤ ፍቅር ወይም ጥል ቢሆን ሰው አያውቅም ሁሉ ወደ ፊታቸው ነው።

2፤ የጻድቁና የበደለኛው፤ የመልካሙና የክፉው፤ የንጹሐና የርኩሱ፤ መሥዋዕትን የሚሠዋውና የማይሠዋው፤ የሰው ሁሉ ድርሻው አንድ ነው፤ እንደ መልካሙ ሰው እንዲሁ ኃጢአተኛው፤ እንደ መሐለኛው ሰው እንዲሁ መሐላን የሚፈራው ነው።

3፤ አንድ ድርሻ ሁሉን እንዲያገኝ ከፀሐይ በታች በተደረገው ሁሉ ይህ ነገር ክፉ ነው፤ ደግሞም የሰው ልጆች ልብ ክፋትን ትሞላለች፤ በሕይወታቸውም ሳሉ እብደት በልባቸው ነው፤ ከዚያም በኋላ ወደ ሙታን ይወርዳሉ።

4፤ ያልሞተ ውሻ ከሞተ አንበሳ ይሻላልና ሰው ከሕያዋን ሁሉ ጋር በአንድነት ቢኖር ተስፋ አለው።

5፤ ሕያዋን እንዲሞቱ ያውቃሉና፤ ሙታን ግን አንዳች አያውቁም፤ መታሰቢያቸውም ተረስቶአልና ከዚያ በኋላ ዋጋ የላቸውም።

6፤ ፍቅራቸውና ጥላቸው ቅንዓታቸውም በአንድነት ጠፍቶአል፤ ከፀሐይ በታችም በሚሠራው ነገር ለዘላለም እድል ፈንታ ከእንግዲህ ወዲህ የላቸውም።

7፤ እግዚአብሔር ሥራህን ተቀብሎታልና ሂድ፤ እንጀራህን በደስታ ብላ፤ የወይን ጠጅህንም በተድላ ጠጣ።

8፤ ሁልጊዜ ልብስህ ነጭ ይሁን፤ ቅባትም ከራስህ ላይ አይታጣ።

9፤ በሕይወትህ፤ አንተም ከፀሐይ በታች በምትደክምበት ድካም ይህ እድል ፈንታህ ነውና ከንቱ በሆነ በሕይወትህ ዘመን ሁሉ፤ ከፀሐይ በታች በሰጠህ፤ በከንቱ ዘመንህ ሁሉ፤ ከምትወድዳት ሚስትህ ጋር ደስ ይበልህ።

10፤ አንተ በምትሄድበት በሲኦል ሥራና አሳብ እውቀትና ጥበብ አይገኙምና እጅህ ለማድረግ የምታገኘውን ሁሉ እንደ ኃይልህ አድርግ።

11፤ እኔም ተመለስሁ፤ ከፀሐይ በታችም ሩጫ ለፈጣኖች፤ ሰልፍም ለኃያላን፤ እንጀራም ለጠቢባን፤ ባለጠግነትም ለአስተዋዮች፤ ሞገስም ለአዋቂዎች እንዳልሆነ አየሁ፤ ጊዜና እድል ግን ሁሉን ይገናኛቸዋል።

12፤ ሰውም ጊዜውን አያውቅም፤ በክፉ መራብ እንደ ተጠመዱ ዓሣዎች፤ በወጥመድም እንደ ተያዙ ወፎች፤ እንዲሁ የሰው ልጆች በክፉ ጊዜ በድንገት ሲወድቅባቸው ይጠመዳሉ።

13፤ ከፀሐይ በታችም ይህን ጥበብ አየሁ፤ እርስዎም በእኔ ዘንድ ታላቅ መሰለችኝ።

14፤ ታናሽ ከተማ ነበረች፤ ጥቂቶች ሰዎችም ነበሩባት፤ ታላቅ ንጉሥም መጣባት ከበባትም፤ ታላቅ ግንብም ሠራባት።

15፤ ጠቢብ ድሀ ሰውም ተገኘባት፤ ያችንም ከተማ በጥበቡ አዳናት፤ ያን ድሀ ሰው ግን ማንም አላሰበውም።

16፤ እኔም። ከኃይል ይልቅ ጥበብ ትበልጣለች፤ የድሀው ጥበብ ግን ተናቀች ቃሉም አልተሰማችም አልሁ።

17፤ በሰነፎች መካከል ከሚጮኽ ከገዢው ጩኸት ይልቅ የጠቢባን ቃል በጸጥታ ትሰማለች።

18፤ ከጦር መሣሪያዎች ይልቅ ጥበብ ትሻላለች፤ አንድ ኃጢአተኛ ግን ብዙ መልካምን ያጠፋል።

ምዕራፍ 10።

1፤ የሞቱ ዝንቦች የተቀመመውን የዘይት ሽቱ ያገሙታል፤ እንዲሁም ትንሽ ስንፍና ጥበብንና ክብርን ያጠፋል።

2፤ የጠቢብ ልብ በስተ ቀኙ ነው፤ የሰነፍ ልብ ግን በስተ ግራው ነው።

3፤ ደግሞም ሰነፍ በመንገድ ሲመላለስ እርሱ ልብ ይጐድለዋል፤ የሚያስበውም ሁሉ ስንፍና ነው።

4፤ ትዕግሥት ታላቁን ኃጢአት ጸጥ ያደርጋልና የገዢ ቀኝ የተነሣብህ እንደ ሆነ ስፍራህን አትልቅቅ።

5፤ ከፀሐይ በታች ያየሁት ክፉ ነገር አለ፤ እርሱም ከገዢ የሚወጣ ስሕተት ነው፤

6፤ ሰነፍ በታላቅ ማዕርግ ተሾመ፤ ባለጠጎች ግን በተዋረደ ስፍራ ተቀመጡ።

7፤ ባሪያዎች በፈረስ ላይ ሲቀመጡ መሳፍንትም እንደ ባሪያዎች በምድር ላይ ሲሄዱ አየሁ።

8፤ ጉድጓድን የሚምስ ይወድቅበታል፤ ቅጥርንም የሚያፈርስን እባብ ትነድፈዋለች።

- 9፤ ድንጋይን የሚፈነቅል ይታመምበታል፤ እንጨትንም የሚፈልጥ ይገባበታል።
- 10፤ ብረት ቢደነዘዝ ሰውም ባይሰለው ኃይልን ሊያበዛ ይገባዋል፤ ጥበብ ግን ሥራውን ለማከናወን ትጠቅመዋለች።
- 11፤ ደጋሚ ሳይደግምባት እባብ ብትነድፍ ለደጋሚው ትርፍ የለውም።
- 12፤ የጠቢብ ሰው የአፉ ቃል ሞገስ ናት፤ የሰነፍ ከንፈሮች ግን ራሱን ይውጡታል።
- 13፤ የአፉ ቃል መጀመሪያ ስንፍና ነው፤ የንግግሩ ፍጻሜም ክፉ እብደት ነው።
- 14፤ ሰነፍ ቃሉን ያበዛል፤ ሰው ግን የሚሆነውን አያውቅም፤ ከእርሱስ በኋላ የሚሆነውን ማን ይነግረዋል?
- 15፤ የሰነፍ ሥራ ያደክመዋል ወደ ከተማ መሄድ አያውቅምና።
- 16፤ ንጉሥሽ ሕፃን የሆነ፤ መኳንንቶችሽም ማልደው የሚበሉ፤ አንቺ አገር ሆይ፤ ወዮልሽ!
- 17፤ ንጉሥሽ የከበረ ልጅ የሆነ፤ ለብርታት እንጂ ለስካር ያይደለ በጊዜ የሚበሉ መኳንንት ያሉሽ፤ አንቺ አገር ሆይ፤ የተመሰገንሽ ነሽ።
- 18፤ ተግባር በመፍታት ጣራው ይዘብጣል፤ በእጅም መታከት ቤት ያፈሰሳል።
- 19፤ እንጀራን ለሳቅ የወይን ጠጅንም ለሕይወት ደስታ ያደርጉታል፤ ሁሉም ለገንዘብ ይገዛል።
- 20፤ የሰማይ ወፍ ቃሉን ይወስደዋልና፤ ባለ ከንፎችም ነገሩን ይናገራሉና በልብህ አሳብ እንኳ ቢሆን ንጉሥን አትስደብ፤ በመኝታ ቤትህም ባለጠጋን አትስደብ።

ምዕራፍ 11።

- 1፤ እንጀራህን በውኃ ፊት ላይ ጣለው፤ ከብዙ ቀን በኋላ ታገኛለህና።
- 2፤ ለሰባት ደግሞም ለስምንት እድል ፈንታን ክፈል፤ በምድር ላይ የሚሆነውን ክፉ ነገር ምን እንደሆነ አታውቅምና።
- 3፤ ደመናት ዝናብ በሞሉ ጊዜ በምድር ላይ ያፈሰሱታል፤ ዛፍም ወደ ደቡብ ወይም ወደ ሰሜን ቢወድቅ፤ ዛፉ በወደቀበት ስፍራ በዚያ ይኖራል።
- 4፤ ነፋስን የሚጠባበቅ አይዘራም፤ ደመናንም የሚመለከት አያጭድም።
- 5፤ የነፋስ መንገድ እንዴት እንደ ሆነች አጥንትም በእርጉዝ ሆድ እንዴት እንድትቀደድ እንደማታውቅ፤ እንዲሁም ሁሉን የሚሠራውን የእግዚአብሔርን ሥራ አታውቅም።
- 6፤ ወይም ይህ ወይም ያ ማናቸው እንዲበቅል ወይም ሁለቱ መልካም እንዲሆኑ አታውቅምና በማለዳ ዘርህን ዝራ፤ በማታም እጅህን አትተው።
- 7፤ ብርሃን ጣፋጭ ነው ፀሐይንም ማየት ለዓይን መልካም ነው።

8፤ ሰው ብዙ ዘመን በሕይወት ቢኖር በሁሉም ደስ ይበለው፤ ሆኖም የጨለማውን ዘመን ያስብ፤ ብዙ ቀን ይሆናልና። የሚመጣው ነገር ሁሉ ከንቱ ነው።

9፤ አንተ ጉበዝ፤ በጉብዝናህ ደስ ይበልህ፤ በጉብዝናህም ወራት ልብህን ደስ ይበለው፤ በልብህም መንገድ ዓይኖችህም በሚያዩት ሂደት፤ ዳሩ ግን ስለዚህ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ወደ ፍርድ እንዲያመጣህ እወቅ።

10፤ ሕፃንነትና ጉብዝና ከንቱዎች ናቸውና ከልብህ ጎዘንን አርቅ፤ ከሰውነትህም ክፉን ነገር አስወግድ።

ምዕራፍ 12።

1፤ የጭንቀት ቀን ሳይመጣ በጉብዝናህ ወራት ፈጣሪህን አስብ፤ ደስ አያሰኙም የምትላቸውም ዓመታት ሳይደርሱ፤

2፤ ፀሐይና ብርሃን ጨረቃና ከዋክብትም ሳይጨልሙ፤ ደመናትም ከዝናብ በኋላ ሳይመለሱ፤

3፤ ቤት ጠባቆች በሚንቀጠቀጡበት፤ ኃያላን ሰዎችም በሚጎበጡበት፤ ጥቂቶች ሆነዋልና ፈጭታዎች ሥራ በሚፈቱበት፤ በመስኮትም ሆነው የሚመለከቱ በሚጨልሙበት፤ በአደባባይም ደጆቹ በሚዘገቡበት ቀን፤

4፤ የወፍጮ ድምፅ ሲላሽ፤ ከወፍ ድምፅ የተነሣ ሰው ሲነሣ፤ ዜማም የሚጮኹ ሴቶች ልጆች ሁሉ ዝግ ሲሉ፤

5፤ ከፍ ያለውን ደግሞ ሲፈሩ፤ ድንጋጤም በመንገድ ላይ ሲሆን፤ ለውዝም ሲያብብ፤ አንበጣም እንደ ሸክም ሲከብድ፤ ፈቃድም ሲጠፋ፤ ሰው ወደ ዘላለም ቤት ሲሄድ፤ አልቃሾችም በአደባባይ ሲዘሩ፤

6፤ የብር ድሪ ሳይበጠስ፤ የወርቅም ኩስኩስት ሳይሰበር፤ ማድጋውም በምንጭ አጠገብ ሳይከሰከስ፤ መንኰራተሩም በጉድጓድ ላይ ሳይሰበር፤

7፤ አፈርም ወደ ነበረበት ምድር ሳይመለስ፤ ነፍስም ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብሔር ሳይመለስ ፈጣሪህን አስብ።

8፤ ሰባኪው። ከንቱ፤ ከንቱ፤ ሁሉ ከንቱ ነው ይላል።

9፤ ሰባኪውም ጠቢብ ስለ ሆነ ለሕዝቡ እውቀትን አስተማረ፤ እርሱም ብዙ ምሳሌዎችን መረመረና ፈላለገ አስማማም።

10፤ ሰባኪው ያማረውን በቅንም የተጻፈውን እውነተኛውን ቃል መርምሮ ለማግኘት ፈለገ።

11፤ የጠቢባን ቃል እንደ በሬ መውጫ ነው፤ የተሰበሰቡትም ከአንድ እረኛ የተሰጡት ቃላት እንደ ተቸክሩ ቸንካሮች ናቸው።

12፤ ከዚህም ሁሉ በላይ፤ ልጄ ሆይ፤ ተግሣጽን ስማ፤ ብዙ መጻሕፍትን ማድረግ ፍጻሜ የለውም፤ እጅግም ምርምር ሰውነትን ያደክማል።

13፤ የነገሩን ሁሉ ፍጻሜ እንስማ፤ ይህ የሰው ሁለንተናው ነውና፤ እግዚአብሔርን ፍራ፤ ትእዛዙንም ጠብቅ።

14፤ እግዚአብሔር ሥራን ሁሉ የተሰወረውንም ነገር ሁሉ፤ መልካምም ቢሆን ክፉም ቢሆን፤ ወደ ፍርድ ያመጣዋልና።